

ይድረስ ለመለዩ ለባሹ

የአንድነት ምሳሌ የታሪክ አንጋፋ
ለአፍሪካ ነፃነት የቆመች በይፋ
ወራሪውን ሁሉ የደመሰሰች
በጀግኖች ልጆቿ ታፍራ የኖረች
ምነው በኛ ጊዜ ማፈሪያ ሆነች?

የብዙ ጎሳ አገር የብዙ ባህል
በአንድነት የኖረ ሳይነጣጠል
ችግር እንኳን ቢኖር እየተቻቻለ
በዘመኑ ዘዴ መፍታት እየቻለ

በዲሞክራሲ ስም በቂም በቀል ደባ
ከቤተ መንግሥቱ እግራቸው ሳይገባ
ከጫካ ያመጡት እጅግ ስውር ደባ
ሀገርን ወገንን ከፋፍለው በጎሳ
ይህን ድሀ ህዝብ አሳዩት አበሳ

የህዝብ ጥያቄ መሰረታዊ ነው
መብትን አትግፈፉ መሪዎን ልምረጥ ነው
የህዝብ ጥያቄ መብቴ ይከበር ነው
የህዝብ ጥያቄ የዲሞክራሲ ነው
የህዝብ ጥያቄ የመከባበር ነው
በዘር መሸንሸኑ ጥቅሙ ከምን ላይ ነው!

አላማቸው ገብቶት የተቃወመውን
በጥይት በእስራት አሳዩት ስቃዩን
በዲሞክራሲ ስም ህዝቡን ጨፈጨፉት
ገሚሱ ሲሰደድ ቀሪውን አሰሩት
በመንደር በጎሳ ከልለው ከፈሉት
በገዛ አገሩ ስደተኛ አረጉት

እና! አንተ የበክር ልጅ መለዩ ለባሹ
ለህዝብ ሰቆቃ በፍጥነት ደራሽ
ከኢትዮጵያ ህዝብ ተወልደህ አድገህ
ለሰፊው ወገንህ መቆም ይሳንህ?
ከአብራኩ የወጣህ የገበሬው ልጅ
ለወገንህ ጥሪ መልስ ስጠው እንጅ

ጠላት አሳፋሪ ወገን አስከባሪ
የዛሬው ወታደር ይትላንት ተማሪ
ደረሰልኝ ብሎ አባትህ ሲመካ
ጋሼ አለኝ እያለ ወንድምህ ሲያወካ
በደስታ ብዛት እናትህ ስትፈካ

እስርቤት ነው አሉኝ ገበሬው አባትህ
በጥይት ቆሰለ ተማሪው ወንድምህ
ተሰደደች አሉ ትንሿም እህትህ
እናማ አንተ የምንመካብህ
በቶሎ ንገረው ምንድነው ሃሳብህ?

አላማህ ምን በር ስትሆን ወታደር
አገር ለመጠበቅ ወገን ለማስከበር
ወይስ ለግለሰቦች መሆን የግል አሽከር
ያውም ለጉጠኞች ለመጡ ከመንደር
እራስህን ጠይቅ መልሰህ መላልሰህ
እምትክን በሆድህ ለምን ትሸጣለህ?

ሞት እንደሁ አይቀርም ለፍጡራን ሁላ
ታሪክን ነው መፍራት ከሞትን በኋላ
ግደል ሲሉን ገለን ሙቱ ሲሉን ሞተን
እንደደላው ሁሉ ሞተን እናርፋለን

አሥራትን አስበው ባዐይነ ህሊናህ
የትግሉን አቅጣጫ ቀድሞ ላሳየህ
አስታውስ ተማሪውን አስበው መምህሩን
በወያኔ ጥይት የትም የቀረውን
ቤት ይቁጠረው እንጂ የገበሬውን
በየቤቱ ደጃፍ የተሰዋውን

ኃይሉን ምን ጎድሎት የሻውልን ልጅ
ለአገሩ ለወገኑ ለኛ ሲል ነው እንጂ
መኖር እየቻለ ከማንም በላይ
ወህኒ መማቀቁ አይሰማህም ወይ?

እከፍላለሁ ብሎ ብድር ለሀገሩ
የዲሞክራሲን ጮራ ወገን ማስተማሩ
በወንጀል ታገተ ያዕቆብ መምህሩ

የወጣት ምሳሌ የሴቶች ጀግና
መቀመጥ አለበት ዘሯ ለናሙና
ህዝብ የሚጓጓላት ብርቱካን ናትና

በአንድነት ፍቅር አገር እንዲለማ
በቅርብ ተገፎ ይህ ድቅድቅ ጨለማ
እንጠብቃለን ብርሃኑን እማ

ጠይቀው መስፍንን የትግሉን አንጋፋ
በቆርቆሮ ቤት ውስጥ አንገቱን የደፋ
አላይም ብሎ ነው ኢትዮጵያ ስትጠፋ

መች ልቀመጥ አለ እጄን አጣጥፌ
የምን ገንዘብ ሹመት መብቴን አስገፍፌ
ብሎ ወህኒ ሄደ ፍቃዱ ደግፌ

በወጣትነትህ ልበ ሰፊ ነህ

የገር የወገን ፍቅር የሚያቃጥልህ

ህዝብ ተስፋ አድርጓል ባንተ ሙሉ ነህ

አንቱ የተባለው በአርቲስትነቱ
አገር አትበትኑ ብሎ መነሳቱ
ወንጀለኛ ሆነ ያ' ደበበ እሸቱ

ልምዱና ትምህርቱ ሙያው ሳይኖራቸው

ምስቅልቅል አረጉት ተበላሽባቸው

እባክህ ኢንጂነር ተው አንተ ግዛቸው

ወንድ ወለደ አደም ስሙን አለው በድሩ
ወገን የሚያኮራ የቆመ ለአገሩ

የዘር ልማዱ ነው መታገል ለኢትዮጵያ

ቃልኪዳን አይስትም እስከሚሆን ትቢያ

ክብሩ አገሩ ነው ለኃይሉ አርአያ

ንግሥት ቅድስት እንዲሁም ሰርክዓለም
ህያው ነው ሥራችሁ ይኖራል ዘልዓለም
በእምነትህ የፀናህ አላማህ ቅዱስ
በህዝቡ ሰርፀሃል ደ/ር ታዲዮስ

ሲጋዩንም ብሎ አጥንቴንም እንኩ
ያቺን መመኪያየን ኢትዮጵያን አትንኩ
ብሎ ወሀኒ ሂደ ተስፋዬ ታሪኩ

ብሩክ ዳንኤልን ሃብታሙ ነፃነት
አላንገደውም ሃብትና ጌትነት

ወገን እርስ በርሱ እያተራመሱ
አገር እንደ ዳቦ እየቆራረሱ
የምን መለማመጥ የምን ማሞካሸት
አቋሙ ግልፅ ነው ያ' ጀግናው ማሙሸት
ወንድም ነህና አንተም እስክንድር
ህዝብ ያምንባቸዋል ከዳር እስከዳር

ለህግ በላይነት ለሰብአዊ መብት
አንጋፋ ታጋይ ነው የኔነህ ሙላት
ታሪኩ የትግል አላማው ነፃነት
በመላው ኢትዮጵያ የሚታወቅበት

ትግል አይቁም ብሎ እስካለች ህይወቴ
ገፋበት በአላማው ጌታቸው መንግሥቴ

ይህንን የእባብ ልጅ የህንን መርዘኛ
ማነው የታገለው እንደ ጋዜጠኛ?

ወንጀል ነው ተብሎ ጉቦ አለመስጠቴ
የሰንዴ ነጋዴ ወደመ ንብረቴ

እነዚህ እንቁዎች የዘረዘርኳቸው
በዚህ መጣጥፌ ያላወሳሁዎቸው
ለሁላችን ሲሉ በወሀኒ ቤት ናቸው

ታድያ? ምን እየሠራህ ነው አንተ የህዝብ ወገን
ወገንህ ቆሽቱ አሮ አንጀቱ ሲበግን

አስራት ገፈት ቀምሶ መንገድ አሳይቶ
ለዘልዓለም አርፏል ግዳጁን ተወጥቶ
ኃይሉም ይማቅቃል ከወሀኒቤት ገብቶ

እኔ እና አንተ ነን ታሪክ አተላ
ያባቶችን ግዝት አደራ የምንበላ

ተሽጦ እምነታችን ያደርን ለሆዳችን
ሰቆቃ የማይሰማን የአገር ወገናችን
እስኪ አንዴ እርጋ ቆምበል ላንዳፍታ
ምን እየሠራህ ነው ለአገርህ ውለታ

አባትህን አስረህ ወንድምህን ገለህ
እህት አሰድደህ እናት አስለቅሰህ
እስከመቼ ድረስ በደም ትኖራለህ

ከህዝብ ነውና ጥንትም አመጣጥህ
ከህዝብ ጎን ቁም ጊዜው ሳያልፍብህ

ተከተል ጄኔራልን ዱካውን አጥናና
ለአገሩ ነፃነት ጫካ ገብቷልና
አላማቸው ጥፋት ግባቸው ቁም በቀል
ካንተ ይጠበቃል ከስራቸው መንቀል።

ፈቃደ ነኝ
ከጀርመን